

**የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ዕድር በሂውስተን ቴክሳስ**

**ማስተካከያ/ጭማሪ - #001**

ከዚህ በታች የተጠቀሱት ውሳኔዎች በኅዳር 30 ቀን 2004 (December 10, 2011) በተካሄደው የአጠቃላይ የዕድሩ ስብሰባ ላይ በድምፅ ብልጫ አልፎ እ.ኤ.አ ከ January 1, 2012 ጀምሮ እነሆ ሥራ ላይ እንዲውል ተወስኗል።

**የመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 5.1. (ገጽ 6) እንደሚከተለው ተሻሽሏል :-**

5.1. ዕድርተኛው ወይም ከዕድርተኛው ቤት ነዋሪ ቤተሰብ በሞት ሲለይ ለቀብር ሥነ ሥርዓት ወይም ለአስክራን ማጋጠም የሚረዳ ከዕድሩ ወጪ ሆኖ \$5,000 እንዲሁም \$50 በነፍስ ወከፍ ከዕድርተኛው \$5,000 ተሰብስቦ በዕድሩ ባንክ አካውንት ውስጥ ይገባል። በጠቅላላው \$10,000 ለሃዘነተኛው ይከፈላል። የ\$50 ብር ክፍያው የጊዜ ገደብ በአስተዳደር ኮሚቴው ይወሰናል። ከዕድርተኛው የተሰበሰበው ገንዘብ ከ \$5,000 ከበለጠ ለዕድሩ ገቢ ይሆናል።

የ\$10,000 ብር ተጠቃሚ የሚሆኑት አባላት በአንቀጽ 5.5.ለ. የተጠቀሱት ከተመዘገቡበት ቀን ጀምሮ ትክክለኛውን ወራዊ መዋጮ እየከፈሉ 1 ዓመት በዕድሩ ውስጥ በአባልነት የቆዩ አባላት ሲሆኑ ነገር ግን ዕድሩ ውስጥ ገብተው 1 ዓመት ያልሞላቸው አባላት ከአባላቱ በነፍስ ወከፍ ተሰብስቦ ከሚገኘው \$5,000 ብቻ ተጠቃሚ ይሆናሉ።

ይህም የገንዘብ አሰባሰብ ሆኔታ የዕድሩ ካፒታል \$200,000 እስከሚሆን ይቀጥላል።

**የሚከተለው ማሻሻያ በመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 5. የዕድሩ አባላት ጥቅምና መብት በሚለው ሥር 5.1.1. የዕድርተኛው ወላጆችን በተመለከተ ገብቷል።**

5.1.1. በመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 3.2.5. የተጠቀሱት ወላጅ ማለትም የዕድርተኛው እናት እና አባት ዕድርተኛው ቤት እየኖሩ በሞት ቢለዩ ለቀብር ሥነ ሥርዓት ወይም ለአስክራን ማጋጠም የሚረዳ ከዕድሩ ወጪ ሆኖ \$2,500 እንዲሁም \$25 በነፍስ ወከፍ ከዕድርተኛው ተሰብስቦ በዕድሩ ባንክ አካውንት ውስጥ ይገባል። በጠቅላላው \$5,000 ለሃዘነተኛው ይከፈላል። የ\$25 ብር ክፍያው የጊዜ ገደብ በአስተዳደር ኮሚቴው ይወሰናል። ከዕድርተኛው የተሰበሰበው ገንዘብ ከ \$2,500 ከበለጠ ለዕድሩ ገቢ ይሆናል።

የ\$5,000 ተጠቃሚ የሚሆኑት አባላት በአንቀጽ 5.5.ለ. የተጠቀሱት ከተመዘገቡበት ቀን ጀምሮ ትክክለኛውን ወራዊ መዋጮ እየከፈሉ 1 ዓመት

በዕድሩ ውስጥ በአባልነት የቆዩ አባላት ሲሆኑ ነገር ግን ዕድሩ ውስጥ ገብተው 1 ዓመት ያልሞላቸው አባላት ከአባላቱ በነፍስ ወከፍ ተሰብስቦ ከሚገኘው \$2,500 ብቻ ተጠቃሚ ይሆናሉ።

ይህ የገንዘብ አሰባሰብ ሆኔታ የዕድሩ ካፒታል \$200,000 እስከሚሆን ይቀጥላል።

**የዕድሩ መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 4.2. እና 4.3. የአባልነት ክፍያ እና መቀጮ እንደሚከተለው ተሻሽሏል።**

**4.2. ሀ. የአባላት ክፍያ**

በነጠላ ብቻውን የተመዘገበ አባል በወር \$15.00 ይከፍላል

በቤተሰብ የተመዘገበ አባል በወር \$20 ይከፍላል

ይህ ክፍያ ከJanuary 1, 2012 ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል።

ለ. ለአሰባሰብ እንዲያመች በየ6ውሩ አጠቃላይ ጉባሄ በሚካሄድበት ጊዜ የ6ውሩን ክፍያ በቅድሚያ ወይም አባሉ ከፈለገ ግን በአንድ ጊዜ የዓመቱን መክፈል ይችላል።

አጠቃላይ ስብሰባ በሚካሄድበት ጊዜ ያለበትን ክፍያ ያላጠናቀቀ አባል በዕድሩ ባንክ ውስጥ ማስገባት (Deposit) ማድረግ ይችላል።

**4.3. መቀጮ**

ዘግይቶ የከፈለ አባል በየዓምንቱ የ\$5 መቀጮ ይከፍላል፣ በ5ኛው ዓምንት ክፍያውን ካላጠናቀቀ ከዕድሩ አባልነት ይወገዳል።

4.2. አጠቃላይ ስብሰባ በየ6 ወር እንዲሆን ተወስኗል፣ በዚህ ጊዜ ዕድርተኛው የ6ወር የወርሃዊ ክፍያውን በቅድሚያ ይከፍላል።

የሚከተለው መጨመሪያ በ አንቀጽ 8.0. በ ሥራ አመራር ኮሚቴ ኃላፊነትና ግዴታ ሥር ተጨማሪ አንቀጽ 8.8. ተሰይሞለት እንደሚከተለው ጸድቋል።

**8.8. የሥራ ማስኬጃ ገንዘብ ፍቃድን በተመለከተ፡-**

**8.8.ሀ. ለጥቃቅን ሥራ ማስኬጃ የሚውል በደረሰኝ የተደገፈ  
(Petty Cash) በሊቀመንበሩ ፈቃድ የሚወጣ እስከ \$1,000  
ድረስ ወጭ ማድረግ ይቻላል።**

**8.8.ለ. ዕድሩ ሕጋዊ እንዲሆን የሚያደርጉ ሰነዶችን ለማግኘት የሚረዳ  
የሥራ ማስኬጃ ክፍያዎችን ለማካሄድ የሚረዳ እስከ \$3,000  
(ለአንድ ጊዜ ብቻ) የሚወጣ ወጭ ለማድረግ ተወስኗል።**

**ከዚህ በላይ ከተገለጹት ማስተካከያዎች/ተጨማሪዎች በስተቀር የዕድሩ ደንብ በዋናነት  
የዕድሩ መመሪያ መሆኑን ይቀጥላል።**